

የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶች

የካምብሪጅ የማህበረሰብ ቻርተር ትምህርት ቤት (CCSC) ተማሪዎችን በተለያዩ ዘርፍ የመማር ፍላጎቶችን (ለአካል-ጉዳተኛ ተማሪዎች ጨምሮ) የሚደግፉ አገልግሎቶችን ለማቅረብ እንዲሁም ለመከታተል ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። የግዛት እና ፌዴራል መመሪያዎችን መሰረት አድርጎ CCSC ሁሉም ተማሪዎች ነፃ እና አግባብነት ያለው የህዝብ ትምህርት በሚገባ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ ሲባል የልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ይሰጣል። የCCSC የተማሪ ድጋፍ አገልግሎት ዳይሬክተር ከክፍል ስድስት እስከ አስራ ሁለት የሚመሩና በIEP እና 504 መርህ-ግብሮች ለታቀፉ ለሁሉም ተማሪዎች የሚሰጡ አገልግሎቶችን ይከታተላል። አግባብነት ያለው ስርዓተ-ትምህርት በመቅረፅ እና የትምህርት አሰጣጥ ማሻሻያ በማዘጋጀት አኳያ ከመምህራን ጋር በቅርበት ትሰራለች። እንዲሁም CCSC ከግዛት እና ፌዴራል መመሪያዎች ጋር በተጣጣመ መልኩ እየሰራ መሆኑን ታረጋግጧል።

CCSC ተልዕኮ አካል-ጉዳተኛ ተማሪዎች በትምህርታዊ እና በህይወት ክህሎቶች በማነፅ በትምህርት ክፈለ-ጊዜዎች እና በማህበረሰባቸው ውስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። አቃፊ እና ዘርፈ-በዙ የሆነው የትምህርት ሞዴላችን አካል-ጉዳተኛ ተማሪዎች ከአድሚኒስትራሽን ቻርተር በተቻለ መጠን እኩል መማር እንዲችሉ የሚያደርግ ነው። ይህንንም ተግባራዊ የሚሆነው በተማሪዎች የድጋፍ ፋኩልቱ እና አጠቃላይ ትምህርት መምህራን መካከል ጠንካራ ተግባቦት እና ትብብር ሲኖር ነው።

የተማሪዎች ድጋፍ ዲፓርትመንት የሚከተሉትን መርህ-ግብሮች ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፡

- [ልዩ ትምህርት \(ተዛማጅ አገልግሎቶችን ጨምሮ\)](#)
- ክፍል 504
- [እንግሊዝኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ](#)
- የሲቪል/ፍታ-በሎር መብቶች
- የጤና አገልግሎቶች (ማመከርና እና እንክብካቤ)

የአሠራር መከላከያዎች የወላጆች መጥሪያን ለማግኘት [እዚህ ጋር](#) ይጫኑ። አካል-ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች በቻርተር ትምህርት ቤቶች ውስጥ ያላቸውን የመማር መብቶች የሚገልፅ ማሳወቂያ ለማግኘት ደግሞ [እዚህ ጋር](#) ይጫኑ።



የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶች

በእነዚህ አገልግሎቶች ላይ ያልዎትን ማንኛውም ጥያቄዎች በሚከተለው አድራሻ መላክ ይችላሉ፤ ለየትምህርት ድጋፎች ዳይሬክተር ብለው በ info@ccscambridge.org ኢሜይል ያድርጉ። በሚከተለው ቁጥር ስልክ በመደወል ጥያቄዎችን ወደ ተማሪ ድጋፎች ዳይሬክተር ማስተላለፍ ይቻላል፡ 617-354-0047

ልዩ ትምህርት

በCCSC የሚገኘው የልዩ ትምህርት ክፍል ማንኛውም ማብረሰብ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎችን አካል-ጉዳተኞችን ጨምሮ በማቀፍ እና በማሳተፍ መበልፀግ እንደሚችል ያምናል። የእኛ ተልዕኮ አካል-ጉዳተኛ ተማሪዎች በትምህርታዊ እና በህይወት ክህሎቶች በማነፅ በትምህርት ክፈለ-ጊዜዎች እና በማህበረሰባቸው ውስጥ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ከፍተኛ ደረጃዎችን በማስቀመጥ እንዲሁም ለእያንዳንዱ ግለሰብ የተቃኘ ድጋፍ መስጠት ተማሪዎች አቅማቸውን እሟጠው እንዲያወጡ የሚያበረታታ እንደሆነ እንረዳለን።

ሲ.ሲ.ኤስ.ሲ./CCSC አካል-ጉዳተኛ ለሆኑ ተማሪዎች ዘርፈ-ብዙ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ሲሆን ይህም እነርሱ በትምህርት፣ በማህበረሰብ እና በስነ-ልቦና እንዲያድጉ ለማስቻል ነው። በአቃፊ ድጋፍ እና ልዩ ትምህርትን በመጠቀም የልዩ ትምህርት ሰራተኞች የተለያዩ የመማር አቋም ያላቸውን ተማሪዎች እኩል የትምህርት እድል እንዲያገኙ እንዲሁም በሁሉም የትምህርት ቤት ህይወት ዘርፎች ላይ ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ይሰራሉ። የአቃፊነት ድጋፍ የልዩ ትምህርት መምህር በአጠቃላይ የትምህርት ክፍለ-ጊዜ ውስጥ የሚሰጠው አገልግሎቶች ናቸው። ይህ በልዩ ትምህርት እና አጠቃላይ ትምህርት መምህራን መካከል በሚደረግ ጠንካራ ትብብር የሚደገፍ ሲሆን አላማውም መርህ-ግብሮች እና ማሻሻያዎችን በማቅረብ የተማሪዎችን ፍላጎቶች ማሟላት ነው።

በIEP/አይኢፒ የታቀፉ በርካታ ተማሪዎች በመማር ላብራቶሪዎችን በኩል የሚደገፉ ሲሆን ይህም ተማሪዎች በሲ.ሲ.ኤስ.ሲ የአጠቃላይ ትምህርት ስርዓተ-ትምህርት ላይ ስኬታማ እንዲሆኑ ለማስቻል ነው። የመማር ላብራቶሪዎች የጥናት ክህሎቶችን እና ልምዶችን ከግለሰባዊ የትምህርት አሰጣጥ ጋር በማጣመር ተማሪዎች በመደበኛው የትምህርት ክፈለ-ጊዜዎች የሚቀረጡትን ይዘት ይበልጥ ለማሳልበት ይሰራል። የመማር ላብራቶሪዎች ተማሪዎች ስርዓተ-ትምህርቱን በሚገባ ለማስፈፀም እና ሁሉንም የሲ.ሲ.ኤስ.ሲ./CCSC ተማሪዎች የሚማሩትን ትምህርት በሚገባ ተረድተው እና የቤት ስራዎቻቸውን እንዲሰሩ ስለሆነም በትምህርት መርህ-ግብሩ ሙሉ ተሳታፊ እንዲሆኑ ከተማሪዎቹ መደበኛ መምህራን ጋር በመሆን በሰዓምንት ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የትምህርት ክፍለ-ጊዜዎችን ይሰጣል።

ማጣቀሻዎች:
[ሲ.ሲ.ኤስ.ሲ./CCSC ዲስትሪክት የመስተንግዶ ፕላን \(DCAP\)](#)



የተማሪ ድጋፍ አገልግሎቶች

ለልዩ ትምህርት የወላጅ ድጋፍ--[እንግሊዝኛ](#), [ሃይታን ክሬዎል](#), [ፖርቹጋልኛ](#)፤ [ስፓኒሽ](#)
የወላጆች መብቶች--[እንግሊዝኛ](#), [ሃይታን ክሬዎል](#), [Portuguese](#), [Spanish](#)

[በአይዲኤኤ/IDEA እና ክፍል 504 መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት](#)
[የፊደል ገበታ: የልዩ ትምህርት ምህፃራ-ቃላትን ማስገንዘብ](#)

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች (ኢኤስኤል/ኢኤል)

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች(ኢኤሎች) በሲቪኤስሲ የሚገኙ ሁሉም የትምህርት መርሀ-ግብሮች እና ስርዓተ-ትምህርት ዉጪ እድሎች የማግኘት እኩል መብት አላቸው።

የሚመጡ ተማሪዎችን የማዳመጥ፣ የመናገር፣ የማንበብ እና የመጻፍ ክህሎት ለመገምገም የዊዳ ዊ-ኤፒቲን እንጠቀማለን። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ዉስንነት ለተገኘባቸው ተማሪዎች ሰርተፍኬት ባለዉ የኢኤስኤል መምህር ልዩ የእንግሊዝኛ ትምህርት እና ከይዘት መምህራን የተከለለ የእንግሊዝኛ ትምህርት (SEI) ይሰጣቸዋል። በ(SEI) ሞዴል ተማሪዎች ከአካዳሚክ/መደበኛ ትምህርት ዝግጅት ልምድ ካላቸው ከሰለጠኑ የክፍል መምህራን መደበኛ ዉን ይዘት በመማር ጎን ለጎን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎታቸውን ያዳብራሉ።

በእነዚህ አገልግሎቶች ላይ ያልዎትን ማንኛዉም ጥያቄዎች በሚከተለዉ አድራሻ መላክ ይችላሉ፤ ለELL/ኢኤልኤእ አስተባባሪ ብለዉ በinfo@ccscambridge.org ኢሜይል ያድርጉ። በሚከተለዉ ቁጥር ስልክ በመደወል ጥያቄዎችን ወደ ኢኤልኤል/ELL አስተባባሪ ማስተላለፍ ይቻላል። 617-354-0047